



የባለአደራ ቦርድ አባላት

ኖቬምበር 2, 2016

ኤሊዛ እንደርሰን, ሊቀመንበር
ዴቪድ ቦንገርዮን, ምክትል ሊቀመንበር
ስቴፋኒ ዳንዳ, ገንዘብ ያዥ
ማረን እንደርሰን, ፀሃፊ
ኤልሳቤጥ ባርትሌ
ኤች. ቲዎዶር ኮህን
ዶና ዴቪስ
ኪቪን ኬልባ
ግዌን ቶርን
ስቴቭ ቪንተር

ይድረስለተማሪዎች፣ ወላጆች እና አሳዳጊዎች፣

የተተረጎሙ የዚህ ደብዳቤ ቅጂዎችን ከwww.ccscambridge.org ወይም ከሲ.ሲ.ኤስ.ሲ የእንግዳ መቀበያ ዴስክ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ስላነበቡ እና መሰግናለን።

ሃሎዊንን የሚያከብሩ ከሆነ ዛሬ እና ዛሬ ማታ በአዝናኝ ፍርሃትን እና ከረሜላንም በመጠኑ የሚያጣጥሙበት ጊዜ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የማያከብሩ ከሆነ ደግሞ ምሽቱ ጭር ያለና ከጭንቀት-የነፃ ምሽት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የትምህርት ዘመኑ የመጀመርያ ሩብ ዓመት ማብቂያ ላይ ደርሰናል፤ ይህም እጅግ ደስ የሚያሰኝም እንዲሁም ለማመን የሚከብድ ነው። የልጅዎ የሩብ ዓመት የውጤት ካርድ ከዚህ መልዕክት ጋር ተኳቷል። ሁሉም ሰው ከአገሪት 31 ጀምሮ ወደፊት እየገፉ ሲሆን በርካታ የመማርያ ክፍሎች የራሳቸውን አካሄድ ቀይሰዋል። በዚህ ጊዜ ያሉ የኮርስ ውጤቶች የተማሪዎች የትምህርት አቀባበል በሚገባ ያሳያሉ ተብሎ ይታመናል። ስለዚህም ከልጅዎ ጋር ለማየት ጊዜ ይኑርዎ። የትኞቹ ትምህርቶች ላይ ጥሩ ውጤት ተገኝቷል፤ ለምን? የትኞቹ ትምህርቶች ላይ ደካማ ውጤት ተገኝቷል? የትኞቹ ድጋፎች ናቸው የተደረጉት ወይም ያልተደረጉት? ሁልጊዜም በምንሰጥዎት የተደራጀ ወቅታዊ መረጃ ኩራት ይሰጣል። ይህ መረጃ-- (ስላልተሰሩ የቤት-ስራዎች፣ ሁሉንም አይነት የመመዘኛ ውጤቶች-የክላሲ፣ የቤት ስራ፣ ትንንሽ ወይም ትልልቅ መመዘኛዎችን) ይጨምራል። ስለሆነም ይህ መደበኛ የውጤት ካርድ እጅግ ላይ ሲደርስ በልጅዎ መሪነት ቀጣይነት ባለው መልኩ እንደሚከታተሉ እና የጠለቀ ግንዛቤ እንደሚኖርዎባሉ ባለሙሉ ተስፋ ነን።

በተጨማሪም ከትምህርት ቤት እና ከቤት ጋር የሚኖር ግንኙነትን በመፍጠርና በማዳበር በኩል እያደረግን ያለው ጥረት ያከራናል። በየሩብ ዓመቱ እና በየሴሚስትሩ መጨረሻ ሁሉም አማካሪዎች ወላጆችን/አሳዳጊዎችን በስልክ ያገኛሉ። እነዚህ የሥልክ ጥሪዎች በጣም ወሳኝ ናቸው -- ስለተያያዘው የውጤት ካርድ ይልጥ ማብራርያ ለመስጠት እንዲሁም በፋኩልቲው እና በወላጆች መካከል ወዳጅነት ለመፍጠርም ያለመ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ስልክ ካልተደወለልዎት እባክዎን ርዕስ መምህራን የሆኑትን ሚስት ኖሪስ ወይም ሚስተር ኖማኒን ያነጋግሩ። እያንዳንዳቸው ይህን ሂደት ስለሚከታተሉ በአፅንዖት ይወስዱታል።


- የተማሪዎች ምልመላ ለ2017-2018 -- ጥረቶቻችን በሂደት ላይ ናቸው። እባክዎን ይህን ዜና ለጓደኞቻችን እና ለቤተሰቦቻችን ያሰራጩ። በራሪ ወረቀት ካስፈለግዎት የፊት ዴስክ ስራተኞችንን ይጠይቁ። ወደ መጀመሪያው ሎተሪዎችን ለመግባት በሰዓቱ ያመለከቱ ቤተሰቦች መቀመጫ የማግኘት እድላቸው እጅግ የሰፋ ነው። ኖቬምበር 18 ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ የመጀመርያችንን ኦፕን ሃውስ ዝግጅት ይኖረናል። በአንላይን ማመልከት ቀላል ነው።
<http://ccscambridge.org/apply>

ሲ.ሲ.ኤስ.ሲ. ዘርን፣ ቀለምን የትወልድ ስፍራን፣ እምነትን፣ ገታን፣ ብሄርን፣ የውሲብ አቋምን፣ የአዕምሮ ወይም የአካል ጉዳትን፣ እድሜን፣ የዘር ግንድን፣ የስፖርታዊ አቋምን፣ ልዩ ፍላጎትን፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም የወጪ ቋንቋ ብቃትን፣ ወይም የቀደም የትምህርት ደረጃ ላይ መሰረት ያደረገ መገለጫ ወይም አድልዎን አያደርግም። ጥያቄ ከቀረበ ሲሲ.ኤስ.ሲ. በማንኛውም ቋንቋ ሰነዶች እንዲዘጋጁ ማድረግ ይችላል። •CCSC ka ba ou dokimanekri an kryol si ou vie. •CCSC le tendra los documentos disponibles a su peticion.

- **የወላጆችና የአሳዳጊዎች ማህበር** -- ሀሙስ ኖቬምበር 10 ሲኢኤስኢ በኮሌጅ ዝግጅትና ፅናት ላይ የሚወያይ 2ኛውን የፕጂኤ ጉባኤ ያስተናግዳል። የሲኢኤስኢ የቀድሞ ምኅቶችን እና የአሁን ጊዜ ምሁራን በማሰባሰብ በቤት፣ በሲኢኤስኢ እና ከኮሌጅ ዝግጅት በኋላ የነበራቸውን ልምድ እንዲሁም ከሲኢኤስኢ በኋላ ያጋጠማቸውን ትግልና የተጎናፀፉትን ድል የሚዳሰስ የመወያያ መድረክ እንፈጥራለን። ለሁሉም የሲኢኤስኢ ወላጆች እና አሳዳጊዎች ክፍት የሆነው የፕጂኤዉ ጉባኤ የሲኢኤስኢ ጥረት ለመደገፍ፣ ወላጆችና አሳዳጊዎች ተማሪዎቻቸውን ስኬታማ ለማድረግ መደገፍ እንዲችሉ፣ እንዲሁም በትምህርት ቤቱ አስተዳደር እና በፋኩልቲው መካከል ያለውን ተከታታይ ግንኙነት ለማቀላጠፍ የታለመ ነው። ስለ ፕሮግራሙ ዝርዝር መረጃ ከድረ-ገጻችን እንዲሁም ከፌስቡክ ገጻችን ማግኘት ይቻላል።
- **ክርዕስ መምህራኖቹ ጋር የሻይ-ቡና ፕሮግራም** -- በዚህ አመት አዲስ የሆነው፤ ርዕሰ-መምህራኖች ወር በገባ ዘወትር በአራተኛው ሳምንት አርብ ላይ ለአንድ ሰዓት የሚቆይ የሻይ-ቡና ፕሮግራም ያዘጋጃሉ። የተቀመጠ አጀንዳ የለም፤ ይህ የአንድ ሰዓት ቆይታ ወላጆች ለሚሰበሰቡ ፍሪስ (የመለስተኛ አንደኛ ደረጃ ት/ት ርዕሰ-መምህር) እና ለሚሰበሰቡ ፍሪስ (የሁለተኛ ደረጃ ት/ት ርዕሰ-መምህር) ያሏቸውን ጥያቄዎች ለመጠየቅ እና አስተያየቶችን ለመስጠት እንዲሁም ልጆቻቸውን በሲኢኤስኢ ከሚስተምሩ ወላጆች የሚሰጡ ልምዶችንም ለመቅሰም እድል ይሰጣል። ይህን ሁለት ጊዜ ከዚህ በፊት ያደረግን ሲሆን የወላጆች ተሳትፎ ጠንካራ ነበር -- እመሰግናለን! እባክዎን ኖቬምበር 18 ጠዋቱ 2:45ን ካሌንደርዎ ላይ ምልክት ያድርጉ። በዚያ ልናይዎ እንጠብቃለን።
- **የልጅዎ አማካሪ** በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ወይም አካባቢው ላይ ከላይ እንደተጠቀሰው ያገኝዎታል። አማካሪዎችን በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ሚና ከፍተኛ ነው። ልጅዎ ከእኛ ጋር ባለው/ባላት ቆይታ ውስጥ የልጅዎ አማካሪ ጠንካራ ሃብትና ጠበቃ ይሆናል ብለን እንገምታለን።
- **የንጥረ-ነገሮች አጠቃቀም እና ፖሊሲ** -- የሲኢኤስኢ's ፖሊሲ በአሁን ሰዓት በድረ-ገጻችን ላይ ተለጥፏል። በአዲሷ የትምህርት ቤታችን ነርስ ሚስ. አህመድ የተቀረፀው ይህ ፖሊሲ በማህበረሰቡ ውስጥ በሚያጋጥሙ ሁኔታዎች ላይ ወሳኔ ሰጪዎችን የሚረዳ ነው። የሚከተለው የፖሊሲ አንቀፅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊያውቁት የሚገባ ጠቃሚ አንቀፅ ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የተከለከሉ ንጥረ-ነገሮችን መጠቀም እና/ወይም ያለአግባብ መወሰድ፣ በህግ የተፈቀዱ ንጥረ-ነገሮችን (የታዘዙ መድሃኒቶችን፣ የሚሳቡ ንጥረ-ነገሮች፣ የቅጠላ-ቅጠል ቅመሞችን፣ የወተት ተዋፅዖ ደጋፊዎችን እና የመደርደር መድሃኒቶችን) ያለአግባብ መጠቀም እና/ወይም ከመጠን በላይ መጠቀም የህግ ጥሰት ከመሆንም አልፎ ለትምህርት ቤታችን የመማር-ማስተማር ስርዓትም ጎጂ ነው።
- **2016-2017 የፕሮግራም ለወጣች** -- በትምህርት ቤታችን የቀን መቁጠርያ ላይ የሚከተለውን ተጨባጭ ለወጥ አድርገናል፤ ይህም በድረ-ገጻችን ላይ ሰፍሯል።
 - ከረጅሙ ቅዳሜና እሁድ በፊት ያለው አርብ፤ 5:30 ላይ እንጨርሳለን።
 - ሰኞ ማርች 13, 2017 ላይ ትምህርት አይኖርም። ይህም በዚህ ረዥም እና የተለጠጠ የትምህርት ዘመን መካከል ለተማሪዎቻችን እና ለሰራተኞቻችን የተወሰነ እረፍት ለመስጠት ነው።

በመጨረሻም ከፖለቲካ አቅዋም ወይም በተለያዩ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ባልዎት አመለካከት ጋር ባይገናኝም፤ በሚቀጥለው ምርጫ ሁሉም ሰው ድምፅ እንደሚሰጥ ተስፋ እናደርጋለን። በርካታ ክፍሎች ምርጫን የተመለከቱ ጉዳዮችን ሲወያዩ ቆይተዋል -- ከተመራጭ መደብ እስከ ምርጫ ኮሌጅ ሂሳብ። በኮሌጅ ውስጥ የእኛን እይታ ድምፅ ለመስጠት መሳተፍ መብታችን ዋጋቢ ወይም የማይረባ ሆኖ መጣል የለበትም።

ይህን ደብዳቤ ለማንበብ እና ለማሰላሰል ጊዜ ስለወሰዱ እናመሰግናለን። ለዚህ ስራ ጠቃሚ ተባባሪ አድርገን መመልከታችንን ሁላችንም እንቀጥላለን። በጋራ በመስራት ተማሪዎችን ወደ ፊት ለማራመድ እና ለመደገፍ እንችላለን። ወደ ሁለተኛው የአመቱ ሩብ ዓመት ስንገባ ምን ማከናወን እንደምንችል ለማየት እጓጓለሁ።
 ከሠላምታ ጋር,



ካሌብ ኸርስት-ሂለር
 የትምህርት ቤቱ ሊቀ-መንበር